



ለአርሲ ዩኒቨርሲቲ

አሰላ

ጉዳዩ:- የአርሲ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት
ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰውን አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 6 ገጽ የአዲት ሪፖርት፤ 18 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሂሳቦች እና 13 ገጽ አባሪ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን። በመሆኑም በገጽ 38 በተመለከተው የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች አተገባበር መርሃ-ግብር ቅጽ መሰረት የተወሰዱ እርምጃዎች በአስቸኳይ እንዲላክሉን እናሳስባለን።



ከሰላምታ ጋር


ወርቅአሌቃው ማንገሰ

የባለቤቱ ትምህርት ተቋማት አዲስ
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የአርሲ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ዩኒቨርሲቲው የተመደበለትን በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲታችን፡-

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል፡፡



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በየኢቨርሲቲው ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

- ☛ የገቢ/የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☛ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☛ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፤

ለአዲት አስተያየቱ መሰረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የኢቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

1. በዋናው ግቢ ከተለያዩ የኢቨርሲቲዎች ለመጡ እንግዳ መምህራን በቀን 17/04/2011 በሳጥን ወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 723835 በሂሳብ መደብ 6223 ብር 60,000.00 የምርምር ጽሁፍ ላቀረቡበት ክፍያ የተፈጸመ ሲሆን ከክፍያው ላይ የገቢ ግብር 35% ብር 21,000.00 መቆረጥ ሲኖርበት 2% ብር 1,200.00 ብቻ በመቆረጡ ምክንያት ብር 19,800.00 ለመንግስት ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፤
2. በበጀት ዓመቱ በተለያዩ ቀናት በተለያዩ የወጪ ቫውቸሮች የግዢ መመሪያውን በመተላለፍ በቀጥታ የግዥ ዘዴ በብር 231,066.81 የተለያዩ እቃዎችና አገልግሎቶች ግዢ የተፈጸመ መሆኑ፤




3. በጤና ሳይንስ ኮሌጅ በቀን 24/12/2010 በሳጥን ወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 318867 ለኦሮሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማህበር (OSST) ድጋፍ በሚል ብር 100,000.00 ከመመሪያ ውጭ ክፍያ የተፈጸመ መሆኑ፤
4. በግብርና ኮሌጅ በአርሲ ዩኒቨርሲቲ እየሰሩ በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ለሚሰለጥኑ 4 መምህራን በድምሩ ብር 33,600.00 የቤት ኪራይ ድጋፍ በሚል ከመመሪያ ውጭ አላግባብ የተከፈለ መሆኑ፤
5. በድምሩ ብር 1,128,983.53 በወቅቱ ያልተወራረደ ተሰብሳቢ ሂሳብ የሚገኝ መሆኑ፤
6. በሂሳብ መደብ 5002 ልዩ ልዩ ተከፋይ ብር 699,553.72 በወቅቱ ለሚመለከተው አካል ያልተከፈለ መሆኑ፤

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 በዝርዝር ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

1. ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

- 1.1 በበቆጂ ካምፓስ በቀን 16/09/2011 በሳጥን ወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 724278 የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሄዱበት በሚል ለ17 የአስተዳደር ሰራተኞች ብር 66,680.00 የውሎ አበል ክፍያ የተፈጸመ ሲሆን የልምድ ልውውጡ ያስፈለገበት ምክንያትና በመስክ ጉብኝቱ የተገኘውን ልምድ (ወጤት) የሚገልጽ ማስረጃ ባለመቅረቡ የክፍያውን አግባብነት ለማረጋገጥ አለመቻሉ፤
- 1.2 ለዩኒቨርሲቲው በ2011 በጀት ዓመት የተፈቀደለት በጀት እና በሥራ ላይ የዋለው ሂሳብ ሲነጻጸር በተለያዩ ሂሳብ መደቦች ለየአርዕስቱ ከተደለደለው ከመደበኛ በጀት ብር 1,972,620.12 እና ከውስጥ ገቢ ብር 326,069.11 በድምሩ ብር 2,298,689.23 (ከ10% በላይ) ሥራ ላይ ያልዋለ (ያልተሰራበት) በጀት መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡



2. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

2.1 የዩኒቨርሲቲው የንብረት አመዘጋገብ፤ አያያዝ እና አጠባበቅ በፌዴራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳዳሪ አዋጅ ቁጥር 649/2001 መሰረት መፈፀሙን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

2.1.1 በዋናው ካምፓስ

በአላቂ ዕቃ ግምጃ ቤት

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ተገዝተው የገቡ 792 የወንድ ጫማዎች ያለአገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- ግዥ ከመፈፀሙ በፊት የሚገዛው ንብረት በንብረት ክፍል ለመኖሩና ላለመኖሩ (out of stock) የንብረት ክፍል ሰራተኛ በጽሁፍ የማያረጋግጥበት አሰራር የሌለ መሆኑ፤ ታውቋል፡፡

በተመላሽ ዕቃ ግምጃ ቤት

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት የገቡ ከ30 በላይ የአይ.ሲ.ቲ ዕቃዎች፤ 3 እስፒክር እስታንድ፤ 2 ጂ.ቪ.ሲ ሪሞት ኮንትሮል፤ ቲ.ቪ 26 አንች፤ 2 ኤች.ፒ ላፕቶፕ ከነቻርጀሩ፤ 2 ፕሮጀክተርና 2 ዴል ኮምፒውተር፤ 1 ሶኒ ቴሌቪዥን እና በርካታ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፤ 21 የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎች፤ 40 የወረቀት ማስቀመጫ ባለሁለት ደረጃ፤ 100 ሶሊድ ኤሌክትሮኒክ ኮንዳክተር፤ በርካታ የቢሮ ዕቃዎች፤ 3 የቴክኒዶ ጫማዎች፤ 17 የእግር ኳስ መጫወቻ ጫማዎች እና በርካታ የስፖርት ትጥቆች የሚገኙ ሲሆን አገልግሎት መስጠት የሚችሉት ሳይለዩና መወገድ ያለበቸው ደግሞ ሳይወገዱ ለበርካታ ጊዜያት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤ ታውቋል፡፡

በተመላሽ ዕቃ ግምጃ ቤት አካባቢ

- በግምጃ ቤቱ አካባቢ በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ በርካታ የብረት አልጋዎች፤ በርካታ የእንጨት ጠረጴዛዎች፤ በርካታ ችፑዶች፤ የብረት ዕቃዎች እና በርካታ ቆርቆሮዎች ሳይወገዱ ጸሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው የሚገኙ መሆኑ፤



2.1.2 በበቆጂ ካምፓስ

በአላቂ ዕቃ ግምጃ ቤት

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ በርካታ ጊዜ ያለፈባቸውና አገልግሎት የማይሰጡ መድኃኒቶች 267 የዕቃ ማጠቢያ ሽቦ፣ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ 17 ጣቃ የደንብ ልብስ፣ 87 ሽርጥ፣ 51 የጥበቃ ካፖርት፣ በ2010 በጀት ዓመት የተገዛ 201 ቱታ፣ በ2010 በጀት ዓመት የተገዛ 189 ሽሚዝ፣ 375 ሺም ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- የዕቃ ግምጃ ቤት ሠራተኛዋ የንብረት ገቢ ደረሰኝ ሞ/19 እና የንብረት ወጪ ደረሰኝ ሞ/22 የሚያዘጋጁ መሆኑ፤ ታውቋል።

በቋሚ ዕቃ ግምጃ ቤት

- አገልግሎት የማይሰጡ በርካታ የግብርና መሳሪያዎች፣ 110 መጋዝ፣ 18 መደሻ፣ 60 ትልቁ ፒንሳ፣ ከ1995 ጀምሮ የተቀመጠ 2 የእንጨት መላጊያ ማሽን፣ ከ1995 ጀምሮ የተቀመጡ ቁጥራቸው በዛ ያለ የመኪና መለዋወጫዎች፣ የተበላሹ 2 ኮዳክ ካሜራና ዲቪዲዩ፣ 2 ኤች.ፒ እስካነር፣ የተበላሹ 17 ኮምፒውተሮች፣ 7 ቴሌቪዥን እና 3 ፕሪንተር ያለአገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- በሐምሌ/2011 ወደ ግምጃ ቤቱ የገቡ ሁለት (2) 55 ኢንች ሐይለንስ ቴሌቪዥኖች ያለአገልግሎት ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤ ታውቋል።

በተመላሽ ዕቃ ግምጃ ቤት

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ በርካታ አገልግሎት የማይሰጡ ጠረጴዛዎች፣ የብረት ሎከሮች፣ የግብርና መሳሪያዎች፣ 3 ማይክሮ ስኮፕ፣ የተለያዩ መጠን ያላቸው 17 የወርቅ ሚዛኖች፣ አገልግሎት የማይሰጡ በርካታ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ 2 የሞተር ሳይክል ሄልሜት፣ በርካታ የግንባታ ቁሳቁሶች፣ በርካታ የብረት ድስቶች፣ ትሪዎች፣ ሰሃኖች፣ ኩባያዎች፣ ማንቆርቆሪያዎች እና በርካታ የወጥ ቤት ዕቃዎች፣ ከግብርና ሚ/ር የመጡ ከ2000 በላይ የሚሆኑ በመጠን የተለያዩ ችግሮች እና በርካታ ማጭዶች የሚገኙ ሲሆን መወገድ የሚገባቸው ሳይወገዱ ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤ ታውቋል።



2.1.3 በግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ 146 የዝናብ ልብስ፣ 42 የሱፍ ካፖርት፣ 40 የሴት ቆዳ ጫማ፣ 99 የደንብ ልብስ ያለአገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- በግምጃ ቤቱ ውስጥ በ2011 በጀት ዓመት ገቢ የሆነ ትልቅ የዳቦ መጋገሪያ ከነ አክሰሰሪዎቹ፣ ከ20 በላይ የሚሆኑ የአልጋ ችፍሮች፣ 16 ብርድልብስ ያለአገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤ ታውቋል።

2.1.4 በጤና ሳይንስ ኮሌጅ

- በግምጃ ቤቱ ውስጥ 3 በዕርዳታ የገቡ አዲስ Velocity Machine፣ 1 ፎቶ ኮፒ ማሽን፣ 64 ለሰርጀሪ ክፍል ተገዝቶ የተረፈ ፍራሽ፣ 12 የመጽፍት መደርደሪያ፣ 50 አዲስ ኤል ሼፕ ጠረጴዛ፣ 3 ፕሪንተር እና በርካታ ኮምፒውተሮች ያለአገልግሎት ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤ ታውቋል።

2.2 የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት የዩኒቨርሲቲውን የ2010 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት አድርጎ መያዝ አስተያየትና የማሻሻያ ሃሳቦች ያቀረበ ሲሆን፣ በተሰጠው የአዲት አስተያየት መሰረት የዩኒቨርሲቲው ተገቢውን እርምጃ የወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

- ☞ ከአቅራቢዎች መስብሰብ የነበረበት የጉዳት ካሳ ብር 165,311.58 ለዩኒቨርሲቲው ገቢ ሳይደረግ በመገኘቱ ክትትል ተደርጎ ገንዘቡ ያልተሰበሰበ መሆኑ
- ☞ በሂሳብ መደብ 4274 ከመንግስት መ/ቤቶች ውጭ ሌሎች የቅድሚያ ክፍያዎች ብር 1,450,731.05 ያልተወራረደ ሂሳብ በመገኘቱ ተሰብሳቢ ሂሳቦች በወቅቱ እንዲወራረዱ ያሳሰብን ቢሆንም በ2011 በጀት ዓመትም በተመሳሳይ ሂሳብ መደብ በወቅቱ ያልተወራረደ ሂሳብ ተገኝቷል።
- ☞ በዩኒቨርሲቲውና በስሩ በሚገኙ ኮሌጆች መወገድ ያለባቸው በርካታ ዕቃዎች የሚገኙ በመሆኑ እንዲወገዱ ያሳሰብን ቢሆንም ሳይወገዱ ተገኝተዋል።

ወርቅአሌማ ወገያመ
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አዲት
የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት
የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

ጥር 2012 ዓ.ም

